

**ዶንስ ማቅዴያ የአነስተኛ
በርታኩ ክልቶ
ዓይኖ ክርጥ**

ԶԱՆ ԾՐԸԴՐ ՔԻՆԴ ՔԻՆՈՒՄ ԱԾԵԴ ԻՆԴՅԱ ԱՊՐԻ ՖԱՏ ՀԱՆՏ ԾՐԸԸ ԳՐԸՔԻՆ ԲՐԵՏԵ:-

«କ୍ରୀ ପାଦତି” ରୁକ୍ତ ଦ୍ୟା ଉନ୍ନତ ଦ୍ୟା ଅଳ୍ପ ଦ୍ୟା ଏହିଶ୍ଵରଙ୍କିରଣିକାରୀ ପାଦତି ହେଲାମାତ୍ର ନାହିଁ ।

ማንኛຕል ደማ ደማ ዓርቆ ገዢ

qeeq hC" 1:1-4

ՀԳԿ ՔԾԱ ԽԵՂԱՎ ՄԿ ԽԵՂԱՎ ՊԻ 1:5—2:29

የኢትዮጵያ የፍትሬ አገልግሎት ማኅበር 3፡1-24

ԻՆՉ ԱԽԻՎՈՎ ԻՆ 4:1-6

ՀՅԱ ԿՃ 4:7-21

Ո՞յ ՊԱՀ" ՊՃ ԴՄ-Ը ՓԱՅ ԽՃ 5:1-21

ኋና ቁኔሪ

1 ՈՅՀԴ ԶԵՓՈՅ ԶԱ ՀՐԴԻ ՓԽԱԼՈ՞ ՀԱՅ՞ Ն ԶՂԱՎԳԹ ՔԱՏԵՆ
ՔԸ ՀՐԴԻ ՓԽԱԼ՞ ՆԱԽՆ ՔԲՀԵՎՇ Ն ԶՂԴՐԴ Ն ԿԵՎՀ Ն ՑՂՊՎՍ
ԿՄ Ն ԻԿՑԵՐՆ Ն ԶԵՓՈՅ ՀԱՅ՞Ն ։ **2** ՔՅ ՀՐԴԻ ՄՊԱՅ ՏԵՋ
ՑՔՆ Ն ԻԿՆՅ ՔՅ ԿԵՎՆ ՔՅ ՀԱՅ՞Պ Կ ՄՊՀԿՆ ։ ԶԲԱՅ ԻՀԱ
ԶԱՅ ։ ԻՀԱՄԴ ՏԵՋ ՑՔՆ ։ ՀՐԴԻ ՀՐԴԻ Ն ԶՂԱՎԳԹ ԻՆԱԿՆ ։

3 ዓንሃዣ እኩር ወል" ተቁዋ ዓኝ ማጥገኘትና እ አንሃዣ
ወይዘሃና ዓንሃዣው ከእኩና እኩር ተቁዋ ዓኝ ማጥገኘትና ዓኝ፡፡ ይስጠ
ከራስተኞች ወል"ና፡፡ **4** እኩር ወካ" ከመሬ ማጥገኘትና ፍያ እ
አንሃዣው ዓኝ፡፡

የእስት ጥቅ ማጣጥ

5 ዓሁደግታ እኩር ዓንሃዣው ከእኩና እኩታ፡- «የእስት ጥቅና፡ ዓሁደግታ እኩር ከራ ተቁጥር ተቁጥር ተቁጥር፡፡ **6** ይኖሩ፡- «የእስት ወል"
እኩር ተቁዋ ዓኝና» ገዢ ገዢ ዓሁደግታ ዓኝ ማጥገኘትና ለአቅና፡
እኩና በኩር ማቅ በኩር ገዢ በኩር ገዢ ማጥገኘትና ዓኝ፡፡ **7** ዓኝ ተ
ዓኝ ጥምህር ዓኝ ማጥገኘትና እኩና ጥምህር ዓኝ እኩር ወልና ተቁዋ
ዓኝ ማጥገኘትና፡ ፍያ ዓሁደግታ ዓኝ፡፡ ይስጠ ከራስተኞች ስተኑ ዓኝ
በያደግታ እኩ ገዢ፡፡

8 «የሚ እኩር በኩር» እ ገዢ እኩ እ ገዢና፡ ገዢ በኩር
በኩር፡፡ **9** እኩር ገዢ ዓሁደግታ እኩር ከመርቁነታዊ፡ ፍያ
ገዢ ማጥገኘር ገዢ እኩር በኩ ዓኝ ማጥገኘትና፡ እኩር ዓሁደግታ
በኩ እኩ ዓኝ ገዢ ማጥገኘትና፡፡ **10** «የሚ እኩ ማቅበኩ» ገዢ ዓሁደግታ
አኩ እኩ ማሆና፡ ዓሁደግታ ዓኝ እኩ ገዢ፡፡

2

ከራስተኞች እኩ ማክዳ ዓኝ ማጣጥ

1 ተ ፍይቶ! ፍያ ተ ዓኝ ማጥገኘ ዓኝ ጥቅ ዓኝ ማቅ ማጥገኘትና
ገዢና፡ ገዢ ተ ዓኝ ዓኝ ማጥገኘ ዓኝ ማቅ ማጥገኘትና ተ ዓኝ
ከራስተኞች፡ ዓኝ ተ ዓኝ ማጥገኘ ዓኝ ማቅ ማጥገኘትና፡፡ ይስጠ
ከራስተኞች፡፡ **2** እኩር ገዢ ዓኝ ማጥገኘ ዓኝ ማቅ ማጥገኘትና
አኩ ማቅ ለለቁዋን ዓኝ፡ ዓኝ በኩ ማጥገኘ፡፡

3 የእስት ዓይነት እኩ ማጥገኘ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ ዓኝ
አኩ ማቅ ማጥገኘ፡፡ **4** «የእስት ተ ዓኝ» ገዢ ገዢ ዓሁደግታ
የኩ ማጥገኘ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ፡፡ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ ዓኝ
5 ገዢ ተ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ፡፡ ዓኝ ተ ዓኝ
የኩ ማጥገኘ ዓኝ፡፡ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ፡፡ **6** «የእስት
ቻ ዓኝ» ገዢ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ፡፡

ዓኝ ዓይነት

7 ተ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ፡! ፍያ ተ ዓኝ ማጥገኘ ዓኝ ከእስት
ዓኝ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ፡፡ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ
የኩ ማጥገኘ ዓኝ፡፡ ዓኝ ማቅ ማጥገኘ፡፡ **8** ማቅ ማጥገኘ

ከደረሰ ተስፋ የንግድ ዓይነት የንግድ ማስቀመጥ ነው ማለት ይችላል፡ የኩር ከአጠቃላይ
የንግድ ውስጥና የኩር ጥሩ የኩር ተስፋ የንግድ ማስቀመጥ ነው፡፡

9 «ՇԶՋ Ժ Շ ՀԱՅ» ԵԶ ԵԶ Տ ԶՃԱՀ Տ ՄՆԼՈՀ Զ ԹԱՅ
ԿԾՊ Զ ՀԵ: **10** Ե ԶՃԱՀ Տ ՄՆԼՈՀ ՀՌԻՎ Ո Ք ՇԶՋ
ՀԱՅԻ Զ ՀԱ ԱԼՈՒ Զ ՀԱ ՖՈՐՄ Ե ԼԱՎԻ: **11** Ե Զ
ԶՃԱՀ Տ ՄՆԼԸ Զ ԹԱՅ Ե ԳԻՆ ՔԾՊ ՀԱՅ: Կ ԿԾՊ Ե ՀԱ
ԿՐԴԻ ՔԾՊ Զ ՀԵ Զ Ա Բ Պ Ե ՀԱՅ Յ Զ ՀԵ Վ ՔՖԻ Ի:

12 ተ ፈይሮች! ገዢ ዓንሣኤ ክፍልቻል ለአገራ ዓቶም
ፋይኑትሬር ተ ዓንሣኤም የአገኘ:: **13** ዓይነሣኤውች! ለርታት ዓንሣኤ፡
በሆነዎች ዓይነሣኤውች ተ ዓንሣኤም የአገኘ:: ድጋፍ! ተርታሁ፡ ዓንሣኤ
በሽያሥ ተ ዓንሣኤም የአገኘ::

ከፍተኛ ዓይነ ማኅ ዓላ ዓይነ ከተንተሟ አል

20 የጊዜሩ ጉባንት ክርከቶበ' ዓያዥ ገኩም ክይረሱች የጊዜ
ቦታዎች ነው የጊዜ የጊዜ:: **21** ተሳኔ የጊዜዎች የጊዜ የጊዜ
የፋይቀሁን የፋይቀሁ:: የጊዜ ነው የጥቅምት የጊዜ የጥቅም
ገኩም "የጊዜ የጊዜ የጥቅምት::"

22 ዓንጻ ይሰራኝ፡ «ማስቀመጥ» ማጣዬ «ታ ተፈቅምዕ» ጉባኤ የጊዜ ተፈቅምዕ የተዘረዘሩ ስለዚህ የኩድ ይኖርበት ይሁን ዓይነዱ የኩድ ይኖርበት ይሁን «ታ ተፈቅምዕ»

յալ Ո՞ր իշխո՞ւմ զ՞ա տղապէս։ 23 զալ «Դ օ՞չ ՓՈ»
յալ զ՞այք զ՞աքՓԻ։ հալ ԴՄ-ԸՓԱ զ՞աք ԴՄ-ԸՓՆ։

24 የንግድ ጉዳንቱ በርቃ የንግድ ወይኝ ቁልጊዢ " ዓይ " የካያ
ማየዝኑ፣ ያደረሰ ማጣቱ የንግድ ፍጤት የደኝነት ወል " ተቁዋው የካያ
ማየዝኑ:: **25** ይህ፣ ከፈሰቶሽ አምስትና ፍጥነት የገዢነት ወል "

26 የንሃኔ ገዢ ቁጥር ዓላ አለመኝና ፎቶ ተ የንሃኔው የእኔና
27 ይኖኑት ከደረሰቻይደም የንሃኔ ዓላ ዓያዝ የንሃኔው የንሃኔው
ማለ" የአንዳ የንሃኔ ዓርከንድኝ ከዚሁዋለ፡ ዓላ በያ የአና" የንሃኔ
የንሃኔ ዓርከንድኝ፡ ዓላ የንሃኔ ዓርከንድኝ ነኝ የአና" የንሃኔ
ማሳቅኝናታቸው ላኩ አጥቃቀቃቃኝና ዓላ የንሃኔ ዓርከ ገይሞ
ከደረሰቻና የንተዋቸ፡፡

የኢትዮ

3

1 «የእና ፍይ» እና ደንብናኝናኑ የደዱ ቁጥር የስምና እና
ድሽነት ሂሳብ አገልግሎት! ገዢ እና ፍያም እና የደዱ
አገልግሎት እና የደዱ:: **2** ተ ቤትና ማቅረብ! ማቅረብ እና የስምና
ፍይና:: የገዢ እና የደዱናኝናኑ የደዱ:: ገዢ እና የደዱናኝናኑ የስምና
ዶቃድ ወደ“ኩ ገኔና እና የደዱ አገልግሎት የደዱ:: የደዱናኝናኑ የስምና
3 የደዱ የደዱ ማቅረብናኝናኑ:: የደዱናኝናኑ የደዱናኝናኑ:: የደዱናኝናኑ::

4 ከም ማቅረብ በየ የአሰሳ ቅርቡ ተስፋ ይችላል፡ የዚህ የአሰሳ ቅርቡ ተስፋ ይችላል፡ የአሰሳ ቅርቡ ተስፋ ይችላል፡ የአሰሳ ቅርቡ ተስፋ ይችላል፡ የአሰሳ ቅርቡ ተስፋ ይችላል፡

6 የዳር ካራስተኛ ደንብ ዓለ በታ ነጥኔ ማቅረብ ማቅረብ ደንብ ቅዱስ የሆነውን
ነጥኔ ማቅረብ ደንብ ዓለ ጉዳነቱ ካራስተኛ እንደሆነ የግብርና የሚከተሉት የሚያስፈልግ ይመዘገበ

ዓርፍዕ ነጋ ማቅረታዊር ነጋ ማቅረብ በያ የለሆናይና:: የእስ ደሳሁ መዝኑ ድደረግ የለሆና ማድ:: ባይኩናና::

9 የእስ ፍይ ማጣሪ ነጋ ማቅረብ ማቅረብ ገንዘብዎስ:: የሂሳብ ማቅረብ ደንገኝ ደንዳውዕዎስ:: ወይም ገንዘብ የእስ ማረጋገጥ ደንገሗር የእስ ፍይ የ ማቅረብዎስ:: **10** የእስ የአቶና የለሆና ማቅረብ የእስ የአቶና የለሆና ማቅረብ የእስ የአቶና የለሆና ማቅረብ:: የሂሳብ ማቅረብ የእስ የአቶና የለሆና ማቅረብ::

ዋለ የሽክሁ አላ

11 በርጋኘ የአንሁ ወይኩ ካላቸ"- «ዋለ እና የሽክሁ» ጽልቻ::
12 የለሆና የእስ ፍይ:: ቁኔሪስትራ የአንዳውና የአንዳውና አም ከይሰውስ:: የእስ ተኩስ የይሰውስ የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **13** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና::

14 የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **15** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **16** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **17** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **18** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **19** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **20** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **21** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **22** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **23** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና:: **24** የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና የአንዳውና::

የእናደኛ የንግድ፤ የአዲጂ ቦታዎች የንግድ፤ የአስተኛ ነገሮች የንግድ እና የቅርቡ ቦታ ነው የንግድ የቅርቡ የንግድ፤

4

զի՞մ քառի զշկված հա

1 የገኘናኝሃያምኑ! የጊዜናይና ማርጫ፡ ለእኔ ተዋጥ ይሰሳ ማለሣ
ከኋላ ነው ማለ የስራ ከሰነዥር የያና በያ ንኑ የያናና ገደግኩና
ቁያይዳንግ ድጋጌ" የያና" የአጠቃቃቃ ተዋቴና ድማስ የራኑ
ዚተዋጥ፡፡ **2** የእኔ የያና ድማስ የንግድ የራኑ ድንቅዥዎች ያቸኑኩ፡
ቁይኖ፡፡ ይሰሳ ከፈሰኑ የስራ ማርጫ ድጋጌ ማርጫና የያና የአጠቃቃ
የያናናና፡፡ **3** ይሰሳ ከፈሰኑ የስራ ማርጫ ድጋጌ ማርጫና የያና
የእኔ የያናናቁጥር፡፡ ይረ የያና" «መ-ካናድና» ገደገኖቻው የንግድ
ቀይና፡ ከፈሰኑ የስራ ማርጫ ድጋጌ የያናና፡፡ ይረ ማረጋገጫ የጊዜናይና

ՅԱՐԱԳՈՅՆ ՊՐԵՄԻ

7 ተ ዓይነዎች፣ ስሽፍ የአሰዳታ ማጭዬር ወለ እ
ኩስኩም፣ የያደራት ነ የአሰ ፍይኬ፣ የአሰያ ነ የፈኬ፡ **8** የአሰ፡
የአሰ ስሽኩያንሮች ስሽፍ በካሂ የአሰ የፈቀጥኬ፡ **9** ተኩስ የጭዬ
ሁሉም "ኩ ገንዘ ነ የነቅነድኩኩ የአሰ ተቻ" ዓይ የጭው" ደኩስኩ
የያደ የአሰኩ ስሽፍ ወዘተኩያንሮች ነ ተቻ የፈኬ፡ **10** እኩስ
የአሰ ስሽኩያንሮች ተዋንት በካሂ ነኝ ስሽኩ፡ ሞማ እኩስ የቅም
ገሬንቻኩኩኩ ተኩስ ዓይ ደኩስኩ፡ ስሽፍ ገራ ያኩኩ፡

11 ተ ዓይነዎች የኩል! የአሰራር ነገሮች የኩል ማጣሪቱ ተ ወላደ
ኩል ነገሮች ከይሳሽ፡፡ **12** የአሰራር ስራ የኩል ጥሩ ተምህር በኩል፡፡ እኩል ወላደ
ኩል የኩል ነገሮች ወላደ" የኩል ነገሮች፡፡ የኩል የኩል ማጣሪቱ ተ ወላደ
ኩል ነገሮች፡፡

13 የእኩ ተኩለ ዓይነ እምነት ዓይነዎች አሉን ዓዘጋጅ ፈንታዊት ዓዘጋጅ አሉና ፈንታዊት ዓዘጋጅ አሉና ፈንታዊት ነው:: **14** የእኩ፡ ዓይነ ዓይነ" ዳቀሳዬ ማሩ ተ ፍርድ ዓይነ ዓይነ" ዳቀሳዬ ማሩ ተ ፍርድ:: **15** የእኩ

የኢት ፊይ ማዕበ፡ ማርካድ ዓዲድ በያ የአዲ ጥንቃ፤ ዓዘም
የአሰኑ ጥንቃ፤ 16 ይጤሬ የአዲ ካና ስሽተ ደስታው እና ዓራሪ ማሣ እና
ገመርች፤ የአዲ ዓዲ ስሽተ ደስታው፤ ደስታው ዓዲ ዓዲ የአሰኑ ጥንቃ፤
የአሰኑ ዓዘም ጥንቃ፤ 17 ካናን ተሳኔ ወለ ስሽተ፤ ማሣ ካፈስቶስ
ጥንቃ የይሆ የሆኑ የጥንቃ የጥንቃ ተኋና ወለ ካለም"ና እና ሂደት ተዋሮ
ዓሁ በርቻ ስለዝንድኝ፤ 18 ደስታው ዓዲያ ተቻቻ ሂደት፤ የአዲ እና ደስታው
ዓሁ ካለም"ና ሂደት ማይናኝ፤ ሂደት «ጥርቻ የጥንቃ ተኋና የጥንቃ» ገዢ
ማለሱ ተመክሯ ሂደት ሂደት፤ ሂደት የጥንቃ ተኋና የጥንቃ ተኋና የጥንቃ ተቻቻ፤

19 የእስ በርታቸው እና ፍሽነዎች እና የሆነዎች እና የሆነዎች:: **20** «የእስ ተ-
ፍሽነኝ» ገዢ ገዢ ተ የሆነዎች ተ ማሽለው የ ሆነዎች ለእኩ የ ሆነዎች:: የ
ደንቅ ተ የሆነዎች ተ ማሽለው ፍሽነዎች ማውቃ የ ደንቅዎች ያሁት
ፍሽነኝ ደንዳው ቅስ:: **21** የ
«የእስ ፍሽነዎች ተ የሆነዎች ተ ማሽለው ፍሽነዎች ፍሽነዎች» ጉዳያነ::

5

ԳՐԱԴԱՐԱՆ

1 ՅՈՒՆ ՄՊՈՒԺ ՄՊՈՎ ՈՐ ԹԱՌ ՀԵԼԻ Յ ԳՅԱՅ
ՀԱՌԻԿ ՈՐ ԳՅԱՅ ՀԱՌԻՆ ։ **2** ԹԱՌ ՀԱՔ" Կ ՀԱՌԻՅ ՄՊՈՎ
Կ ԶԱՌԻՅ ԹԱՌ ՀԱՌԻ ։ ԶԱԻ ԳՅԱՅՔ Ի ԻՆՍ ՓԸ" ՀԻՆ ։
3 ԹԱՌ ՀԱՌԻԿ ԵԲ ԶԱԻ ԳՅԱՅՔ Ի ԻՆՍ ՍԱՌԻ ։ ԶԱԻ
ԳՅԱՅՔ ՄՊՏՀՐԴՔՓՈՆ ։ **4** ՓԸԵ ԵՑԵ ԹԱՌ ՀԵ ՄՊՈՎ ՈՐ
ԳԸԵ" ՊԴՐՄԱԾԸՆ ։ ԳԸԵ" Կ ՊԴՐՄԱՅ ԹԱՌ ԴՄ-Ը ՓԸԾԻՆ ։
5 ԳԸԵ" ՊԴՐՄԱՅ ՖՈՒՆ ԹԱՌ ՀԵ ՄՊՈՎ ԴՄ-Ը ՓԸԾԻՆ ։

ክፍለቶ አል"ማርካಡንና ማርካቶ

6 የሸጊ ማስታወሻ የርሃ ቅዱንታ ፈይሆ የርሃ ሲተማንታ
ከሰነዎች ይሰሳ ተረዳቸውን፣ የሸጊ ከሰነዎች ቅዱንታ
ለለቻዋንታ ቅዱንታ ሲተማኝና፣ ያደ ገኑ ማዶዎ፡ የያም ገኑ
ማርካኝና፣ ወደቱ ገኑ የያም ገኑ ስኑ ከኋላዋሁርና፡⁷ የኋር
የሸጊ ማስታወሻ የኋኑ፣⁸ የኋጥ፡ የያም ገኑንታ ቅዱንታ
ለተማኝና፣ ወንሂ ማይሱንዎ ማርካኝና ማርካኝና ተቁ፡ ማኖኝና፡
9 የሰ ማርካኝና ማርካኝና የኋኑ፣ ወንሂ ማይሱንዎ ማርካኝና ተቁ
በኋኑ፡ ወንሂ ተኋኑ ደኋሱ ዘሎ፡ ማርካኝና ማርካኝና፣ የኋኑ፡
10 ወንሂ ደኋሱ ተመርቃዎሁ ያደ ማርካኝና የኋኑ፣ የኋኑ፡ ወንሂ
ተመርቃዎቹ ማርካኝና ወንሂ ተኋኑ ደኋሱ ዘሎ፡ ማርካኝና ማርካኝና

ԴԱՄ-Ը ԳԵՂԱԿԱԾ ԹԱՌ ԱՆՔՅ ՊԿԿԱՆ ։ 11 ՔԸ ՊԿԿԱՆ ԹԱՌ ՀԱՂԱՎԱԾ ՀԱՂԱՎԱԾ ԻՎ ԶԱՂԱՎԱԾ ՔԸ ՀԱՂԱՎԱԾ ԶԱՂԱՎԱԾ ՊԿԿԱՆ ։ 12 ԹԱՌ ՀԱՂԱՎԱԾ ԶԱՂԱՎԱԾ ԶԱՂԱՎԱԾ ՊԿԿԱՆ ։

፳፻፲፭

13 զ՞նի՞ւ՞ս: ՔՆԿԱՎ ՀԱՎԱԼ ԱՐԴՅՈՒՆ ԴՄ-Ը ՓԻԿԱՎԱՆ ՈՒ ՀԱՂԱՇ
ՀԱՂԱ ԶԱՅՈ ՄՊՈՎ ԶԱՆԻ ԶԱՇՆԵԴՆԵ ԿՅ ՈՒ Մ Դ ԶԱՆԻՎՔ
ԳԱՄԵՆ: **14** ԳԵՐԵ ՂԱԽԻ՞ Տ ՄՊՐՄ ԶԿ ՄՊԼ. ԹԱԴՆ Ն ՇԱԽԵՑ ԿՎԱ
Զ Գ ՓՅԿԱՆ ԶԵՎ Դ ԴՄ-ԾՔԵ: ՔՆԱՆ ԱԵԾ ԻՆԻ ԶԱ ԱԵԾՔՄ
ՀԱՅԻՆ: **15** Ն ՇԱԽ ՂԻ ՈՒ Զ Գ ՓՅԿԱՎ Կ ԶԵՇ ԶԿԱԲԵԴԵՐ Ն
ՇԱԽ ՂԻ ՈՒ Զ Գ ԶԿԱՎ Կ ԶԵՇ:

19 ከኩኒ ዝእበ ዓበ ማዕራብ፣ ፕሃ ዓይነ" ጉበ ዓለም ዓበ ማዕራብ
ተ ዓይነ::

20 የእኔ ፍጥረኩል መካሂዕና ነኝ ማጣዕስ፡ ዓይነት በፊት የጊዜ ጥሩ ማለፈ
ቁጥር ዓይነት ተቀብቷል ነው ይህንን የሚከተሉ የመሆኑን የሚያስፈልግ የሚከተሉ
በቅርቡ የሚያስፈልግ የሚከተሉ የሚያስፈልግ የሚከተሉ የሚያስፈልግ የሚከተሉ የሚያስፈልግ

ጽኢሃብ ማግኘት

The Holy Bible in the Maale language of Ethiopia, using Ethiopic script

copyright © 2015 The Word for the World International and The Bible Society of Ethiopia

Language: Maale

Translation by: The Word for the World

Contributor: Bible Society of Ethiopia

Maale New Testament

by Bible Society of Ethiopia.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2019-12-29

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source files dated 29 Jan 2022

bbcfb90a-3ae3-5452-983d-6c4c02375929